



የደቡብ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግስት

ደቡብ ኢትዮጵያ ነጋሪት ጋዜጣ

DEBUB ETHIOPIA NEGARIT GAZETA

OF THE SOUTH ETHIOPIA REGIONAL STATE

፪ኛ ዓመት ቁጥር ፲፫
አርባምንጭ ታህሳስ ፳ ቀን ፪ሺ፲፯ ዓ.ም

በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ምክር ቤት
ጠባቂነት የወጣ

2nd year No 13
Arba Minch, December 15, 2023

<p>ማውጫ አዋጅ ቁጥር ፲፮/፪ሺ፲፯ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግስት የዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን የወጣ አዋጅ--ገጽ</p>	<p>CONTENTS Proclamation No. 16/2023 A Proclamation to Determine the Power and Duties of the Auditor General Office of the South Ethiopia Regional State --- Page</p>
<p>አዋጅ ቁጥር ፲፮/፪ሺ፲፯ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግስት የዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን የወጣ አዋጅ</p>	<p>PROCLAMATION NO. 16/2023 A Proclamation to Detrmine the Powers and Duties of the Auditor General Office of the South Ethiopia Regional State</p>
<p>መግቢያ የኦዲት ሥርዓትን ማጠናከር መንግስት የክልሉን ኢኮኖሚ በሚገባ ለመምራትና ለማስተዳደር የሚያስፈልገውን አስተማማኝ መረጃ በማግኘት ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለው በመሆኑ፤ በልዩ ልዩ የልማትና አስተዳደር መስኮች የተሰማሩ የክልሉ መንግስት መስሪያ ቤቶችና ድርጅቶች የገንዘብ አስተዳደር ተገቢውን የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት የተከተለ የገቢ አሰባሰባቸው የወጪ አፈቃቀዳቸውና የንብረት አስተዳደራቸው የመንግስት ሕግንና መመሪያን ተከትሎ የተፈጸመ መሆኑንና ዕቅድና ፕሮግራማቸውንም በቅልጥፍና እና ኢኮኖሚያዊ በሆነ መንገድ በማከናወን የሚጠበቅባቸውን ግብ ማሳካታቸውን ማረጋገጥ አስፈላጊ በመሆኑ፤</p>	<p>Preamble WHERE AS, strengthening the audit system in the region plays an important role in providing reliable data useful for the effective management and administration of the regional economy; WHERE As, it is necessary to ascertain that the financial management of the regional Government offices and organizations in various developmental and administrative activities follow proper accounting procedures, that the manner of revenue collection, fund disbursement and property management is in accordance with government rules and regulations, and that their plan and program are carried out efficiently and economically with a view to attaining their objectives:</p>

በክልሉ መንግሥት መዋቅር ውስጥ በሚገኙ ልዩ ልዩ የመንግስት መሥሪያ ቤቶችና የልማት ድርጅቶች ውስጥ ተጠያቂነትን፣ ግልጽነትን እና መልካም አስተዳደርን ለማስፈን ኦዲት ዓይነተኛ መሣሪያ በመሆኑ፤

WHERE AS, audit is an effective instrument for promoting accountability, transparency, and good governance in the various Regional Government offices and organizations within the State structure;

በክልሉ መንግሥት መዋቅር ውስጥ በሚገኙ ልዩ ልዩ የልማትና አስተዳደር መስኮች የተሰማሩ የመንግስት መሥሪያ ቤቶችና ድርጅቶች ውስጥ የኦዲት ሥርዓቱን አጠናክሮ በመተግበር ተጠያቂነትን፣ ግልጽነትን እና መልካም አስተዳደርን ለማስፈን እንዲሁም በመመርመር፣ በመከታተል፣ በመቆጣጠርና እንደአስፈላጊነቱ በኦዲት ግኝት ላይ ክስ ለሚመሰርት አካል ጉዳዩን ለማቅረብ አስፈላጊ ስለሆነ፤

WHERE AS, it is necessary to strengthen the audit system in the various government offices in the region to ensure accountability, transparency, and good governance by investigating, monitoring, controlling and, as necessary, presenting the case to the party who shall prosecute the findings of the audit;

ክልሉ ግልጽነትና ተጠያቂነትን ለማስፈን ለሚያደርገው ሁሉን አቀፍ እንቅስቃሴ ውጤታማነት እንዲኖረው የክልሉን ዋና ኦዲተርና የመሥሪያ ቤቱን የሙያ ነጻነት፣ አደረጃጀትና አሰራር ይበልጥ የማሻሻልና የማጠናከሩ አስፈላጊነት ስለታመነበት፤

WHEREAS; it has been believed that professional independence, structure and procedure of the regional auditor general office should be further improved and strengthened so that the all-inclusive movement of the region to realize transparency and accountability;

የክልሉ መንግሥት የክልሉን የኢኮኖሚ ፖሊሲን ተግባራዊ ማድረግ ይቻል ዘንድ በክልሉ የሚገኙ የአስተዳደር፣ የልማትና የአገልግሎት መሥሪያ ቤቶችና ድርጅቶች በብቃት ለመቆጣጠር በተጠናከረና ዘመናዊ በሆነ የኦዲት ተግባር መታገዝ ያለበት በመሆኑ፤

WHERE AS, it is necessary that the Regional State be supported by a modern and reliable audit system through effective monitoring of administrative, developmental, and service rendering institutions in the Regional Public Sector in order to ascertain proper implementation of country's economic policy,

የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ምክር ቤት በክልሉ ሕገ መንግስት አንቀጽ ፶፬ ንዑስ አንቀጽ ፫ (ሀ) መሠረት ይህንን አዋጅ አውጥቷል።

ክፍል አንድ

ጠቅላላ ድንጋጌ

፩. አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ «የደቡብ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግሥት ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን የወጣ አዋጅ ቁጥር ፲፮/፪ሺ፲፮» ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

፪. ትርጓሜ

በዚህ አዋጅ ውስጥ፡-

፩ «ክልል» ማለት የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ነው፤

፪ «ምክር ቤት» ማለት የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ምክር ቤት ነው፤

፫ «የክልል ዋና ኦዲተር» ማለት የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ሕገ መንግሥት አንቀጽ ፶፬ ንዑስ አንቀጽ ፫(በ) መሠረት የሚሾም የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል መንግሥት ዋና ኦዲተር ነው፤

፬ «መስሪያ ቤት» ማለት የደቡብ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግሥት ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ነው፤

NOW, THEREFORE, in accordance with the sub-article 3/a/ of Article 54 of the Constitution of the South Ethiopia Region, The State Council issued this proclamation.

PART ONE

GENERAL PROVISION

1. Short Title

This Proclamation may be cited as “A Proclamation to Determine the Power and Duties of the Auditor General Office of the South Ethiopia Regional State No. 16/2023”.

2. Definitions

In this proclamation:

1. "Region" means the South Ethiopia Region;
2. "Council" means the Council of the South Ethiopia Region;
3. "Regional Auditor General” refers to a person appointed as Auditor General of the Southern Ethiopia Regional Government, duly appointed pursuant to Article 54, Sub-Article 3(J) of the Constitution of the Southern Ethiopia Regional State;
4. "Office" means the Office of the Auditor General of the South Ethiopia Regional State;

፭ «የክልል መንግሥት መሥሪያ ቤት» ማለት ቢሮ፣ ኮሚሽን፣ ባለስልጣን፣ ተቋም፣ ኤጀንሲ፣ ጽህፈት ቤት እና ሌሎች የመሳሰሉትን ያካትታል።

፮ «ድርጅት» ማለት ማናቸውም በሙሉ ወይም በከፊል የክልሉ መንግሥት የሆነ የማምረቻ፣ የማከፋፈያ፣ የአገልግሎት ሰጪ ወይም ሌላ የንግድ ድርጅት ነው።

፯ «የለጋሾችና አበዳሪዎች ሂሳብ» ማለት የክልሉ መንግሥት መሥሪያ ቤት ወይም ድርጅት በዓይነት ወይም በጥሬ ገንዘብ ከለጋሹና ከአበዳሪው የተቀበለው ስጦታ፣ እርዳታ ወይም የብድር ሂሳብ ነው።

፰ «ሰው» ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በህግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው።

፱ «አዲተር» ማለት ለውጭ አዲት ስራ የሚቀጠር ወይም የሚመደብ የአዲት ባለሙያ ነው።

፲ «የውስጥ አዲተር» ማለት መስሪያ ቤቱ ለውስጥ አዲት ስራ የቀጠረው ባለሙያ ነው።

፲፩ «የዋና አዲተር መስሪያ ቤት ሠራተኛ» ማለት በመስሪያ ቤቱ በቋሚነት ተቀጥሮ የሚሠራ ሰው ነው።።»

፲፪ «ተመርማሪ» ማለት አዲት ተደራጊ መስሪያ ቤት፣ ድርጅት ወይም ግለሰብ ማለት ነው።።

፫. የጾታ አገላለጽ

በወንድ ጾታ የተገለጸው ማንኛውም ድንጋጌ የሴትንም ጾታ ይጨምራል።

5. "Regional Government office" means a Regional office; commission, authority, institution, agency, or any other regional government office;

6. "Organization" means any production, distribution, service rendering, regulatory, or any other trading organization wholly or partially owned by the regional government;

7. "Donors and lenders account" means donation or support received in cash or in kind from donors or lenders by Regional Government Offices or Organizations;

8. "Person" means any natural or juridical person;

9. "Auditor" refers to a qualified audit professional who is employed or designated to conduct external audits;

10. "Internal Auditor" refers to a qualified professional employed by the Office to conduct internal audits;

11. "Auditor General's Office Employee" refers to an individual permanently employed by the Auditor General's Office

12. "Auditee" refers to any government office, organization, or individual subject to an audit

3. Gender Expression

Any expression in the masculine gender includes the feminine.

፬. የአዋጁ የተፈፀሟልነት ወሰን

ይህ አዋጅ በክልሉ ባሉት በሁሉም ተመርማሪዎች ላይ ተፈጻሚ ይሆናል።

ክፍል ሁለት

ስለ ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት መቋቋም፣ ዓላማ፣ ሥልጣንና ተግባር እና አደረጃጀት

፭ መቋቋም እና ተጠሪነት

፩ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግሥት ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ከዚህ በኋላ "መስሪያ ቤት" እየተባለ የሚጠራው በክልሉ ሕገ መንግሥት አንቀፅ ፻፩ በተመለከተው መሠረት የሕግ ሰውነት ያለው ራሱን የቻለ የክልሉ መንግሥት መስሪያ ቤት ሆኖ በሕገ መንግሥቱ ተቋቁሟል።

፪ የመስሪያ ቤቱ ተጠሪነት ለምክር ቤቱ ይሆናል።

፮ የመስሪያ ቤቱ ዓላማ

መስሪያ ቤቱ የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል፡-

፩ የክልሉን መንግሥት ዕቅዶችና በጀት በሚገባ ለመምራትና ለማስተዳደር የሚያስፈልገውን አስተማማኝ መረጃ ለማግኘት የሚረዳ የኦዲት ሥርዓትን ማጠናከር፤

4.Scope of Application

This proclamation shall apply to all examinees/ Auditees in the region.

PART TWO

Establishmen, purpose, powers and functions, and organizational structure of the Office of the Auditor General,

5. Establishment and Accountability

1. The Office of the Regional Auditor General of the South Ethiopia Regional State (hereinafter referred as “the Office”) is hereby established as an autonomous body of the regional government in accordance with Article 101 of the Constitution of the Southern Ethiopia Regional State
2. The Office is accountable to the council.

6. Objective of the office

The office has the following objectives:

- 1/ strengthen an audit system required for a reliable information necessary for the proper management and administration of the plans and budget of the Regional State;

- ፪ የክልሉን መንግሥት ገንዘብና ንብረት በወጡት ሕጎችና ደንቦች መሠረት መሰብሰቡን፣ መጠበቁን እና በአግባቡ ሥራ ላይ መዋሉን ማረጋገጥ እና የደረሰበትን ውጤት ለምክር ቤቱ ሪፖርት ማቅረብ፤
- ፫ የክልሉ መንግሥት መሥሪያ ቤቶች እና ድርጅቶች ላይ የፋይናንስና ህጋዊነት፣ የክዋኔና የአካባቢ ጥበቃ፣ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ፣ የቁጥጥር አዲቶች፣ ልዩ አዲቶች እና ሌሎች አዲቶችን ማካሄድ፤
- ፬ አግባብነት ካላቸው አካላት ጋር በመተባበር የሂሳብ አያያዝና የአዲት ሙያ እንዲያድግና እንዲጠናከር ጥረት ማድረግ፤
- ፭ በሂሳብ አያያዝና በአዲት ሙያ ላይ ለተሰማሩት የክልል መንግሥት መስሪያ ቤቶችና ድርጅቶች ሙያዊ እገዛና ምክር መስጠት፤
- ፮ የክልል መንግሥት መሥሪያ ቤቶች ሂሳብ የሚመረመርበትን የአዲት ደረጃ ስታንዳርድ ማውጣትና ተግባራዊ መሆኑን መከታተል፡፡

- 2/ ascertain that all receivable money and property of the Regional State are collected, preserved and used properly, in accordance with the laws and regulations of the Region State and report same to the council;
- 3/undertake a financial, performance, environment, information technology, control, special and other audits of the offices and organizations of the Regional State.
- 4/ make efforts, in cooperation with concerned organs, to promote and strengthen accounting and audit profession.
- 5/ give professional assistance and advice to Regional Offices and organizations engaged in accounting and audit professions;
- 6/ draw up a standard of auditing by which accounts of the offices of the Regional Government shall be examined and follow up the implementation of same.

፯ ዋና መሥሪያ ቤት

የክልሉ ዋና አዲተር ዋና መስሪያ ቤት አርባ ምንጭ ከተማ ሆኖ ለሥራው አስፈላጊ በሆነ ቦታ ቅርንጫፍ መስሪያ ቤት ሊኖረው ይችላል፡፡

7. The Head Office

The Head Office of the Regional Auditor General shall be in Arba Minich and may have branch offices elsewhere as may be necessary.

፮ የክልል መንግስትና የህዝብን ጥቅም ለማስጠበቅ ሲባል የግል ወይም የህዝባዊ ድርጅቶችን ኦዲት ያደርጋል፤ ያስደርጋል፤

፯ ለክልል መንግሥት መሥሪያ ቤቶችና ድርጅቶች የተሰጡ እርዳታዎች፣ ስጦታዎችን እንዲሁም ብድርን ኦዲት ያደርጋል ያስደርጋል

፲ በክልሉ ምክር ቤት ጥያቄ፣ በመደበኛ ኦዲት የሥራ ጊዜ የዋና ኦዲተር መሥሪያ ቤት በሂሳብ ላይ ችግር መኖሩን ከተረዳ፣ በፍርድ ቤቶች አግባብ ያለው ትዕዛዝ ሲቀርብ በጉዳዩ ክብደት ላይ ተመሥርቶ ከመንግሥት መሥሪያ ቤቶች፣ ከድርጅቶች እና ከህብረተሰቡ ከሚቀርበው ጥያቄና ጥቆማ በመነሳት ከመደበኛ ኦዲት ውጭ ልዩ የኦዲት ሥራ ያከናውናል እንዲከናወንም ያስደርጋል

፳ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጾች (፩)፣(፪)፣(፫)፣ (፬)፣(፭)፣(፮) እና (፯) በተመለከተው መሠረት ያከናወነውን የኦዲት ውጤት እንደነገሩ ሁኔታ ለመሥሪያ ቤቱ ወይም ለድርጅቱ የበላይ ኃላፊ ያሳውቃል፤ ወንጀል መፈጸሙን የሚያሳይ ሆኖ ሲገኝም ለሚመለከተው የህግ አካል ወዲያውኑ ያሳውቃል፤

5 audit or cause to be carried out as may be necessary accounts of private or public organizations to protect Government and public interest.

6 audit or cause to be audited donations, grants and loans made to regional Government Offices and Organizations.

7. Undertake special audit assignment based on the request of the Council, relevant court order, seriousness of the matter when requested by other government offices and organizations as well as by the public at large identify or make to be identified operational mistakes or irregularities that should have been revealed during the regular auditing period.

8 report audit finding to the head of the audited regional Government office and organization, as the case may be, the result of the audits performed in accordance with of Sub-Articles (1),(2),(3),(4) (5), (6) and (7) of this Article, the result of the audits performed shall also be immediately submitted to the concerned body, where it indicates the commission of a crime;

፱.በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፯ በተመለከተው መሠረት ያከናወነውን የኦዲት ውጤት እንደነገሩ ሁኔታ ለመሥሪያ ቤቱ ወይም ለድርጅቱ የበላይ ኃላፊ ያሳውቃል ወንጀል መፈጸሙን የሚያሳይ ሆኖ ሲገኝም ለሚመለከተው አካል ወዲያውኑ ያሳውቃል

፲ ጉዳዩ ከሚመለከታቸው መሥሪያ ቤቶች ጋር በመመካከር የሂሳብና የንብረት ኦዲት ሥርዓትና ደረጃን የሚመለከቱ መመሪያዎችን ያወጣል፤

፲፩ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው በክልሉ ውስጥ በሚገኙ መሥሪያ ቤቶች የውስጥ ኦዲተሮች የመሥሪያ ቤታቸውን ሂሳብና ንብረት በመመርመር ውጤቱን እንዲገልጹለት ሊያደርግ ይችላል፤

፲፪ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር እንደ አስፈላጊነቱ ለውስጥ ኦዲተሮች ሥልጠና ይሰጣል፤

፲፫ ማንኛውም ሂሳብ ወንጀል ባለበት ሁኔታና ታማኝነት በጎደለው አካላትን መያዙን ለማመን ምክንያት ያገኘ እንደሆነ ይህንኑ ሂሳብ የሚመለከቱ ጽሑፎች፣ መዝገቦች፣ ሰነዶችና ሌሎች ተያያዥነት ያላቸው መረጃዎች ላይ ያሽጋል፤

9. Report audit finding to the head office and the managers of the organization, as the case may be, the result of the audits performed in accordance with of Sub-Articles 7 of this Article; the result of the audits performed shall also be immediately submitted to the concerned body, where it indicates the commission of a crime.

10 issue directives, in cooperation with other concerned offices regarding accounts and property auditing procedures and standards;

11. where it is necessary, require internal auditors of any regional Government offices to audit the accounts and property of their offices and report the finding;

12. where it is necessary, train internal auditors in cooperation with the concerned organs;

13. where it has reason to believe that any account has been kept in a criminal and dishonest manner, impound such books, documents, ledgers, vouchers and other materials related to such account;

፲፬ የክልሉ ፋይናንስ ቢሮ ስለገንዘብ አጠባበቅ የሂሳብ አያያዝና የንብረት አስተዳደር በተመለከተ በሚያዘጋጀው መመሪያዎች ላይ አስፈላጊውን ምክር ይሰጣል፤

፲፭ ከፌደራል መንግስትና ከሌሎች የክልል ዋና አዲተር መሥሪያ ቤቶች ጋር በመተባበር የሂሳብ አያያዝና የአዲት ሙያ ትክክለኛውን ፈር ይዞ እንዲዳብር ያደርጋል፤

፲፮ ከክልል የአዲት መ/ቤቶች እና ቁጥጥር ቢሮዎች ጋር የአዲት ተግባር የሚዳብርበትን ሁኔታ በተመለከተ የቅርብ የሥራ ግንኙነትና ትብብር ያደርጋል፤

፲፯ የክልሉ መንግሥት ከብር ፭፻ሺ/አምስት መቶ ሺህ/ በላይ የሚጠይቅ ሥራ የግል የሥራ ተቋራጮች እንዲሠሩ በውል የሰጠ እንደሆነ ይህንኑ የመንግሥት ስራ ነክ የሆነ የግል ተቋራጮች ስራ ይመረምራል ያስመረምራል

፲፰ በንዑስ አንቀጽ ፲፯ የተገለጸው እንደተጠበቀው ሆኖ የማጭበርበር ድርጊት ለመፈጸሙ ዋና አዲተር መሥሪያ ቤት በቂ ፍንጭ ያገኘ እንደሆነ ስራው የሚጠይቀው ገንዘብ ከብር ፭፻ሺ/አምስት መቶ ሺህ/ በታች ቢሆንም የመንግሥት ስራ ነክ የሆነ የግል ተቋራጮች ስራ ይመረምራል፤ ያስመረምራል፤

- 14. shall give the necessary advice on the financial and accounting regulations to be prepared by the Regional Finance Bureau,
- 15. make efforts, in cooperation with other concerned Federal and regional Offices, with a view to promote the Accounting and Auditing Profession; and ensure that the development of the Accounting and Auditing Profession of the regional Government is in the right direction;
- 16. maintain closer contact and cooperation with the Audit and Control Offices of the Regional Government with a view to enhance the development of auditing;
- 17. Audit the accounts of private contractors relating to government contractual work which involve sum exceeding birr 500,000 (Five hundred thousand).
- 18. Where it has sufficient indication of the commission of fraud, it may Audit the accounts relating to such contracts not withstanding that the sum involved does not exceed birr 500,000.00 (Five hundred thousand)of sub article 17.

፲፱ በዚህ አዋጅ በአንቀጽ 8 ንዑስ አንቀጾች (፩) ፣ (፪) ፣ (፫) ፣ (፬) ፣ (፭) ፣ (፮) ፣ (፯) ፣ (፲፮) እና (፲፯) ድንጋጌዎች ሥር የተመለከቱትን ሥልጣንና ተግባራትን እንደ አስፈላጊነቱ ለሌሎች ክልሎች የኦዲት መሥሪያ ቤቶች ወይም ለግል ኦዲት ድርጅቶች በውክልና ሊሰጥ ይችላል፤

፳ መስሪያ ቤቱ በአንቀጽ ፳ ንዑስ አንቀጾች ፩ እስከ ፯ ድንጋጌዎች ሥር የተመለከቱትን ሥልጣንና ተግባራት እንደ አስፈላጊነቱ ለሌሎች ለውስጥ ኦዲተሮች ወይም ለግል ኦዲት ድርጅቶች በውክልና ሊሰጥ ይችላል

፳፩ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፲፱ ድንጋጌ መሠረት ውክልና የተሰጣቸው የኦዲት አካላት በመሥሪያ ቤቱ የወጣውን የኦዲት ደረጃ እና የአሠራር ሥነ ሥርዓት መከተልና የደረሱበትን ውጤት የማሳወቅ ኃላፊነት ይኖርባቸዋል

፳፪ መሥሪያ ቤቱ በውክልና ተቀባይ አካል የተደረገው ኦዲት ደረጃውን የተከተለ መሆኑን ያረጋግጣል፤ ኦዲቱ የኦዲት ደረጃውን ያልጠበቀ ሆኖ ሲገኝ የኦዲት ውጤት እንዲሰረዝ ሊያደረግ ይችላል፤

፳፫ መሥሪያ ቤቱ ራሱ ኦዲት ለሚያደርጋቸውም ሆነ ውክልና ለሰጣቸው አካላት የኦዲት አገልግሎት ወጪው አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በኦዲት ተደራጊ መሥሪያ ቤቶች እንዲሸፈን ያደርጋል ዝርዝሩ በመመሪያ ይወሰናል

19. The powers and duties mentioned under the provisions of sub-articles (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), (16) and (17) of this Proclamation as necessary. It may be delegated to other states' audit offices or private audit firms;

20. Where necessary the Office may delegate the powers and duties indicated under the provision provided in article 8 sub article 1-7 this proclamation to government Office internal auditors or private audit firms.

21. The Audit bodies which are delegated pursuant to the provision of Sub-Article 19 of this Article are duty bound to follow the auditing standards and procedures set by the office and to notify their finding to the Office.

22. The audit conducted by the agency's representative may result in the cancellation of the audit results when it is found that it does not meet the audit standards.

23. Where the Office found it necessary, it shall cause the expense of such audit services is covered by the office subject to auditing. The detail procedures shall be decided by directives

፬ እንደ አስፈላጊነቱ ሌሎች ኃላፊዎችና የስራ ክፍሎች ይኖሩታል ።

፲፩ የሹመት መመዘኛዎች

ለሹመት የሚያበቁ መመዘኛዎች የሚከተሉት ይሆናሉ፡-

- ፩ ዜግነቱ ኢትዮጵያዊ የሆነ፤
- ፪ ለህገ መንግሥቱ ተገዥ የሆነ፤
- ፫ በኦሮሞ ሥራ ወይም በፋይናንስ ሥራ አመራር ወይም አግባብነት ባለው ሌላ ሙያ የሰለጠነ እና በመንግሥት የኦሮሞ ሥራ ጥልቅ እውቀትና ልምድ ያለው፤
- ፬ የመንግሥት ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች የመፈጸምና የማስፈጸም ብቃት ያለው፤
- ፭ በታታሪነቱ፣ በታማኝነቱ እና በሥነ ምግባሩ መልካም ስም ያተረፈ፤
- ፮ በወንጀል ተከሶ ያልተፈረደበት፤
- ፯ ሥራውን ለመሥራት የሚያስችል የተሟላ ጤንነት ያለው፤
- ፰ ከማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ገለልተኛ የሆነ።

፲፪ ተመድቦ ስለመሥራት

ዋና ኦዲተርና ምክትል ዋና ኦዲተር እድሜያቸው ለጡረታ ከመድረሱ አስቀድመው ከሹመት የተነሱ እንደሆነ በመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ወይም ድርጅቶች ውስጥ ተመድበው እንዲሠሩ ይደረጋል።

4) Other officials will be assigned as necessary.

11. Criteria for Appointment

The following are criterias for appointment:

- 1 shall be an Ethiopian Citizen.
- 2. committed to abide by the provisions of the Constitution;
- 3/ qualified in auditing or related field with extensive experience in and knowledge of public auditing and finance
- 4 Capable of executing and implementing government policies and strategies;
- 5 who earned a reputation for his hard work, honesty and ethics;
- 6 no previous court ruling against for criminal proceedings;
- 7 is in good condition of health to carry out his duties;
- 8. Political neutrality.

12. Being assigned in Government Offices

Upon vacating their offices at the end of their term appointees shall be assigned to work in government offices and organizations provided that they have not attained pension age.

፲፫ የሥራ ዘመን

፩ የዋና አዲተሩና ምክትል ዋና አዲተሩ የሥራ ዘመን ስድስት ዓመት ይሆናል።

፪ በንዑስ አንቀጽ (፩) የተገለጸው የሥልጣን ዘመን ካበቃ በኋላ በምክር ቤቱ ከታመነባቸው ዋና አዲተሩና ምክትል ዋና አዲተሩ እንደአስፈላጊነቱ ለአንድ ዙር እንደገና ሊሾሙ ይችላሉ። ነገር ግን በማንኛውም ሁኔታ ከሁለት ዙር በላይ ሊሾሙ/ሙ/ አይችሉም።

፲፬ ተሺሚዎች ከኃላፊነት የሚነሱበት ሁኔታ

ዋና አዲተርና ምክትል ዋና አዲተሩ በሚከተሉት ሁኔታዎች ከኃላፊነት እንዲነሱ ሊደረግ ይችላል፡-

፩ በሕመም ምክንያት ሥራውን በሚገባ ለማከናወን የማይችሉ መሆኑ ሲረጋገጥ፤

፪ ግልፅ የሆነ የሥራ ችሎታ ማነስ መኖሩ ሲረጋገጥ፤

፫ በሥራቸው ላይ በሚያሳዩት ቸልተኝነት ጥፋተኛ ሲሆኑ ወይም ምግባረ ብልሹ ሆነው ሲገኙ

፬ ሙስና መሥራታቸው ወይም ህግን የሚጸረር ሌላ ድርጊት መፈፀማቸው ሲረጋገጥ፤

፭ የጡረታ ዕድሜ ላይ የደረሱ እንደሆነ፤

፮ የሥራ ዘመናቸው ሲያበቃ፤

፯ ቀጣይነት ባለው የጤና ጉድለት ወይም በሌላ ምክንያት በገዛ ፈቃዳቸው ሥራውን ለመልቀቅ በጽሁፍ ሲጠይቁ፤

፰ በንዑስ አንቀጽ ፩-፬ እና ፯ የተመለከቱ ድንጋጌዎች ተፈጻሚ የሚሆኑት ከክልል ምክር ቤት አባላት በሚወከሉ የጋራ ኮሚቴ ተጣርቶ ለምክር ቤቱ ቀርቦ በሁለት ሦስተኛ ድምጽ ውሳኔ ሲያገኝ ይሆናል።

13. Tenure of service

1/ The term of Office of the Regional Auditor General and his deputies shall be six years.

2/ Notwithstanding sub-article (1) of this Article the Regional Auditor General and his deputies may be appointed for another term. However, in no case shall they be reappointed for more than two terms.

14 Resignation of nominees

The Regional Auditor General and his deputies may be removed from Office under the following conditions:

1/ inability to perform their duties due to apparent health condition ;

2/ incompetence;

3/ lack of commitment to discharge their responsibilities and for reasons of unethical practice;

4/ involvement in corruption or committing unlawful act;;

5/ attained pension age;

6/ end of tenure of service;

7/ written request for resignation due to prolonged poor health and other sufficient reason;

8/ the provisions of Sub Articles 1-4 and 7 of this Article shall be effected upon investigation and confirmation by the committee of the House constituted for this purpose and when decided by 2/3 vote of the Regional State Council

፫፭ ክፍት ቦታ

፩ በዚህ አንቀጽ ፲፬ ውስጥ በተገለጹትና በሞት ምክንያት የክልል ዋና ኦዲተር በሌለ ጊዜ ምክትል ዋና ኦዲተር ከሦስት ወር ላልበለጠ ጊዜ ተክቶ ይሠራሉ፤

፪ የኦዲት ዘርፍ የሚመሩ ምክትል ዋና ኦዲተር በሌሉ ጊዜ የአስተዳደር ፋይናንስ ዘርፍ ኃላፊ በንዑስ አንቀጽ ፩ ለተጠቀሰው የክልል ዋና ኦዲተርን ተክቶ ይሠራል፤

፫ የዋና ኦዲተርና ምክትል ዋና ኦዲተር ቦታ በተመሳሳይ ጊዜ ክፍት የሆነ እንደሆነ ርዕሰ መስተዳድር ከኦዲት ዳይሬክተሮች አንዱን በንዑስ አንቀጽ ፩ ለተጠቀሰው ጊዜ መደቦ ሊያሠራ ይችላል፡፡

ክፍል አራት

የክልሉ ዋና ኦዲተርና ምክትል ዋና ኦዲተር ሥልጣንና ተግባር

፲፮ የክልሉ ዋና ኦዲተር ሥልጣንና ተግባር

የክልሉ ዋና ኦዲተር መሥሪያ ቤት የበላይ ኃላፊ በመሆን በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፰ ለመሥሪያ ቤቱ የተሰጠውን ሥልጣንና ተግባር በሥራ ላይ ከማዋል በተጨማሪ ከዚህ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

፩ በዚህ አዋጅ በአንቀጽ ፰ የተደነገጉትን ተግባራት ያስፈጽማል፤ ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፤

15. Vacancies

1/ In the absence of the Regional Auditor General due to death or other reasons as described in Article 14, the Deputy Auditor General shall act in his place for a period not exceeding three months;

2/ In the absence of the Audit Operations Deputy Auditors General, the Support Services Deputy Auditor General shall act as Auditor General for the duration mentioned in sub-article (1) above.

3/ If the positions of the Auditor General and the Deputy Auditor General are vacant at the same time, the Chief Executive may appoint one of the Audit Directors to act for the period specified in sub-article 1.

PART FOUR

POWERS AND FUNCTION OF THE AUDITOR GENERAL AND DEPUTY AUDITOR GENERAL OF THE STATE

16. Powers and duties of the Auditor General of the region

The Regional Auditor General shall be the head of the Office of the Regional Auditor General and shall in addition to implementing the powers and duties of the office of the Regional Auditor General Provided for under Article 8 of this Proclamation, have the following powers and duties:

1 executes, monitors and supervises the activities stipulated in Article 8 of this proclamation;

፪ በዚህ አዋጅ በአንቀጽ ፰ ንዑስ አንቀጽ (፩) ፣ (፪) ፣ (፫) ፣ (፬) ፣ (፭) ፣ (፮) ፣ (፯) ፣ (፲፮) እና (፲፯) መሠረት ስለሚከናወነው ምርመራና ስለመሥሪያ ቤቱ ሥራዎች አጠቃላይ ዓመታዊ ሪፖርት ዘገባ ለክልል ምክር ቤት ያቀርባል፤ ምክር ቤቱ በሥራ ላይ በማይሆንበት ጊዜ ለክልሉ ፕሬዚዳንት ያቀርባል፤

፫ በንዑስ አንቀጽ ፪ የተቀመጠው እንደተጠበቀ ሆኖ እንደ አስፈላጊነቱ የኦዲት ሪፖርት ዘገባ በዓመቱ አጋማሽ ለምክር ቤት ሊያቀርብ ይችላል፤

፬ የክልሉ ፋይናንስ ቢሮ የክልል መንግሥት ያለፈውን በጀት ዓመት ገቢና ወጪ ሂሳብ፣ ሀብትና ዕዳ እንዲሁም የመንግሥት ገንዘብ ነክ የሆኑ መረጃዎችን የሂሳብ መግለጫዎች የበጀት ዓመቱ እንደተጠናቀቀ በሶስት ወር ውስጥ ዘግቶ ለምርመራ ለክልል ዋና ኦዲተር ይልካል፤ ዋና ኦዲተሩም ምርመራ እንድከናወን ያደርጋል ።

፭ ዋና ኦዲተሩም የሂሳብ ዘገባው በደረሰው በ ፬ ወር ጊዜ ውስጥ ምርምራ በማድረግ ሪፖርቱን ከነአስተያየቱ ለቢሮ ኃላፊው ይልካል፤ ክልል ምክር ቤት በሚያቀርበው ዓመታዊ ሪፖርት ውስጥ ሪፖርቱ እንዲካተት ያደርጋል፤

፮ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፭ ንዑስ አንቀጽ ፯ መሠረት ውጤቱን እንዲያውቁ የተደረጉት አካላት የሰጡት አስተያየትና ያቀረቡት ተቃውሞ አጥጋቢ ያለመሆኑን የገመተ እንደሆነ ይህን በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) ተጠቅሰው ሪፖርት ውስጥ ያስገባል፤

2. Submit a report to the Regional Council on the investigations carried out in accordance with Article 8, Sub-Articles (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (06) and (07) of this Proclamation and a general annual report on the activities of the Office; and submit it to the President of the Region when the Council is not in session;
- 3 Subject to the provisions of sub-Article 2, he may submit an audit report to the Regional State Council in the middle of the year as necessary;
4. The Regional Finance Bureau shall submit the regional government's income and expenditure accounts, assets and liabilities, and government financial information for the previous fiscal year to the Regional Auditor General for examination within three months of the end of the fiscal year. The Auditor General shall cause the examination to be conducted.;
- 5 The Auditor General shall comment on the annual report within four months of receipt, and submit his comments thereon to the Regional Bureau of Finance and Economic Development; include same in his annual report to be submitted to the Council፤
- 6 / include the objections and comments raised by the organs notified under Article 5(7) of this Proclamation in the report indicated in sub-Article (1) of this Article where they appear to him unsatisfactory;

፮. የመስሪያ ቤቱን ረቂቅ በጀት ለምክር ቤት ያቀርባል፤ ሲፈቀድም በሥራ ላይ ያውላል፤

7 shall formulate its annual budget proposal and submit it to the Council for approval. Upon approval, the Office shall execute the approved budget.

፰. ተግባሩን በሚገባ ለማከናወን በሚያስችል አካሄድ መስሪያ ቤቱን ያደራጃል፤

8 organize the office of the Regional Auditor General so as to properly carry out his duties;

፱. የመ/ቤቱን መዋቅርና የደመወዝ ስኬል በማዘጋጀት ለክልል ም/ቤት አስተባባሪ ኮሚቴ ያቀርባል ሲፈቀድም የሠራተኞችን ደመወዝና የጥቅማ ጥቅሞቻቸውን ክፍያ ይፈጽማል፤ ዝርዝር አፈጻጸሙን በተመለከተ ምክር ቤቱ ደንብ ያወጣል።

9 Prepares the structure and salary scale of the office and submits it to the Regional Council Coordinating Committee. Upon approval, pays the salaries and benefits of the employees. The State Council shall issue regulation for implementation of this provision.

፲. ክክልሉ ፐብሊክ ሰርቪስ አስተዳደር ስርዓት ወጥቶ ነጻ በመሆን ምክር ቤቱ በሚያወጣው ደንብ መሠረት ለመስሪያ ቤቱ ሥራ አስፈላጊ የሆኑ ሠራተኞችን ይቀጥራል፤ ያስተዳድራል፤

10. hire and administer the necessary staffs based on the rules and regulations enacted by the Regional State Council and based on the basic objectives of the Public Service

፲፩ ለሥራው አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በቂ መመሪያ በመስጠት የኦዲት ሥራ እንደ አግባቡ በግል ኦዲተሮች ወይም በሌሎች ባለሙያዎች እንዲከናወን ይወክላል፤

11 Where it is necessary, delegate with the necessary instruction, private auditors or other professionals to carry out audits;

፲፪ ኃላፊነቱን በተሟላ ሁኔታ ለመወጣት ይቻለው ዘንድ መጽሐፎችን፣ መዘክሮችን፣ መዝገቦችን፣ ሰነዶችንና ሌሎች መረጃዎችን ለመመልከትና አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ከሕዝብ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት መረጃዎችን ዘገባዎችንና ትንተናዎችን ጠይቆ መቀበል ይችላል፤

12 For the purpose of discharging its statutory responsibilities, the Regional Auditor General shall have unrestricted access to all books, records, documents, and other pertinent information, including reports and analyses, held by public service institutions. The Regional Auditor General may request and receive such information as deemed necessary for review.;

፲፫. ለምክር ቤቱ በሚቀርቡ የመንግሥት ሂሳብ አዲት ሪፖርቶች ወይም የተጠቃለለ ፈንድ ሂሳብ፣ የመሥሪያ ቤቱ ሥራዎች የሚገልጹ ዓመታዊ ዘገባና ልዩ ዘገባዎች መፈረምን ሳይጨምር በዚህ አንቀጽ የተሰጡትን ሥልጣንና ተግባራት በውክልና ሊሰጥ ይችላል።

13 The powers and duties conferred upon the Regional Auditor General, save for the authentication of government audit reports, consolidated fund accounts, annual reports, and special reports submitted to the Regional Council, and are delegable.

፲፯. የምክትል ዋና አዲተር ሥልጣንና ተግባር

17. Powers and duties of the Deputy Auditor General

፩ የመሥሪያ ቤቱን የፋይናንስና ህጋዊነት አዲት ሥራዎች፣ የክዋኔና አካባቢ ጥበቃ አዲት ሥራዎች እና የአዲት ጥራት፣ የሪፖርት ክትትልና የሥልጠና ሥራዎች በማቀድ፣ በማደራጀት፣ በመምራት፣ በማስተባበር እና በመቆጣጠር ዋና አዲተሩን ይረዳል፤

1 shall assist the Regional Auditor General by planning, Organizing, leading, coordinating and supervising regularity audit activities of the office;

፪ ለምክር ቤቱ በሚቀርቡ የመንግሥት ሂሳብ ዘገባ ወይም የተጠቃለለ ፈንድ ሂሳብ የመሥሪያ ቤቱን ሥራዎች የሚያመለክት ዓመታዊ ዘገባዎች ከመፈረም በስተቀር የክልሉ ዋና አዲተር በሌለ ጊዜ ተክቶ ተግባራቱን ያከናውናል፤

2 shall carryout duties of the Auditor General in his absence except signing of the audit Report on the consolidated account of the government and annual Performance report of the office to be presented for the Regional State Council;

፫ በክልሉ ዋና አዲተሩ የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል።

3 shall carryout other duties assigned by the Regional Auditor General.

ክፍል አምስት

የበጀትና ሂሳብ ምርመራ፣ ስለኦዲት ሥርዓት ወሰንና የጊዜ ገደብ እና የሙያ ክላ

፲፰. የበጀትና ሂሳብ ምርመራ

፩. ለመሥሪያ ቤቱ ከተፈቀደ በጀት ውስጥ የየሶስት ወር ድርሻ የሆነው የሥራ ማስኬጃ በመሥሪያ ቤቱ ስም በተከፈተው የባንክ ሂሳብ ውስጥ በአንድ ጊዜ በቅድሚያ እንዲቀመጥ ይደረጋል፤

፪ ለመሥሪያ ቤቱ አስፈላጊ ሆኖ ባገኘ ጊዜ በክልሉ መንግስት ፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ እና ደንብ መሠረት የመ/ቤቱን በጀት ከአንድ ርዕስ ወደ ሌላ ርዕስ ሊያዛወር ይችላል፤

፫ ለመሥሪያ ቤቱ ሂሳብ የክልሉ ምክር ቤት በሚሰይመው ገለልተኛ ኦዲተር ይመረመራል፡፡

፲፱ ስለኦዲት ሥርዓት ወሰን እና የጊዜ ገደብ

፩. መሥሪያ ቤቱ ማንኛውንም ሂሳብ ኦዲት ሲያደርግ የኦዲት ተደራጊ መሥሪያ ቤቱን የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓት በመገምገም እንደነገሩ ሁኔታ በዝርዝር ወይም በአልፎ አልፎ የኦዲት ዘዴ ሊመረምር ይችላል፤ ቢሆንም በዚህ አዋጅ በአንቀፅ ፲፮ ንዑስ አንቀጽ (፪) እና (፭) መሠረት ሂሳቦችን ኦዲት አደርጎ በሚያቀርበው ዘገባ ውስጥ ለእያንዳንዱ ሂሳብ የአመራመሩን ሁኔታና ጥልቀት መግለፅ አለበት፤

PART FIVE

BUDGET AND AUDITING; AUDIT PROCEDURE AND PERIOD OF LIMITATION AND PROFESSIONAL PROTECTION

18. Budget and Auditing

1 proportionate quarterly appropriations of the operational budget of the approved budget of the office of the Regional Auditor General shall be deposited in advance in the bank account opened in the name of the Office of the Regional Auditor General.;

3 Where operational necessities arise, the Office of the Regional Auditor General may, pursuant to the Regional Government's Financial Administration Proclamation and regulations, reallocate funds within its approved budget.;

3 An independent auditor, appointed by the Regional Council, shall conduct an audit of the financial accounts of the Office

19. Audit Procedure and Period of Limitation

1 the Auditor General may audit accounts in full or by a system of spot-checking which-ever he deems it appropriate in a given case provided, however, that any report which he submits, in accordance with sub- Articles (2) and (5) of Article 16 of this Proclamation concerning the results of Audits of the accounts, shall contain a statement describing the nature and extent of the audit performed with respect to each account;

ክፍል ስድስት

የተለያዩ ግዴታዎች እና ቅጣቶች

፳፩. የተመርማሪዎች ግዴታ

፩ የክልሉ ዋና አዲተር፣ የመሥሪያ ቤቱ አዲተሮች ወይም የክልሉ ዋና አዲተር ወኪሎች ለምርመራ ጠቃሚና አስፈላጊ የሚመስሏቸውን መጻሕፍት፣ መዘክሮች፣ መዝገቦች፣ ሰነዶችና ሌሎች የጽሑፍና የቃል መረጃዎች ሲጠይቁ የተጠየቀው ግለሰብ፣ ሠራተኛ ወይም ኃላፊ በትክክል በተሟላ አኳኋን ወዲያውኑ የማቅረብ ግዴታ አለበት፤

፪ መሥሪያ ቤቱ እንዲቆጣጠራቸው በዚህ አዋጅ ሥልጣን የተሰጠው አካላትን ገንዘብ ወይም ንብረት የተረከበ፣ ወጪ ያደረገ፣ የከፈለ ወይም ለሂሳቡ ኃላፊ የሆነ ማንኛውም ሰው ሂሳቡን አዲት የማስደረግ ግዴታ አለበት፤

፫ ተመርማሪ መሥሪያ ቤቶች በክልሉ ዋና አዲተር በተላኩ ሪፖርቶች በተገለጹ ግኝቶች ላይ ተገቢውን የእርምጃ እርምጃ እንዲወስዱ በተሰጠው የማሻሻያ ሃሳቦችና አስተያየቶች መሠረት ሪፖርቱ በደረሰቸው ከ፲፭ ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ እርምጃ የመውሰድ ግዴታ አለባቸው። በዚህ ንዑስ አንቀጽ የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ የወሰዱትን እርምጃ ወይም እርምጃውን ለመውሰድ ካልቻሉ ምክንያቱን በመግለጽ ለክልሉ ዋና አዲተር መሥሪያ ቤት ከላይ በተጠቀሰው የጊዜ ገደብ ውስጥ ማሳወቅ አለባቸው፤

PART SIX

VARIOUS DUTIES AND PENALTIES

21. Duties of Persons to be Audited

1 any individual, employees or an official, upon request by the Auditor General, Auditors of the Office of the Auditor General or Representatives of the Auditor, General, shall, forthwith, make available correct and complete books, documents, ledgers, vouchers and all other documentary or oral evidence which the Auditors deemed it useful and necessary for auditing;

2 any person who has had in his custody or has paid or has expended or is in charge of the accounts of the money and property of the organs auditable by the office of the Auditor General under the provisions of this proclamation, shall, upon request, have the obligation to have his accounts audited.;

3 auditee entities are obliged to take corrective measures, within 15 days from the date of delivery, on recommendations and comments included in the audit reports sent to them by the Auditor General; if they are unable to take such measures, shall inform the same and the reasons thereof to the Auditor General within the period specified herein; Subject to the provisions of this sub-article, they must notify the Office of the Auditor General of the region within the time limit specified above, stating the reasons for the action they have taken or the failure to take such action;

፪ የሚከተሉት ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ ሳይዘገይ ለመሥሪያ ቤቱ ሊገለጽለት ይገባል፡-

ሀ/ የክልሉ መንግሥት ኃላፊዎች በጀት አያያዝን ወይም ከመንግሥት ደረሰኝና ክፍያ ጋር የተያያዙ ጠቅላላ ደንቦችን ወይም መመሪያዎችን ሲያወጡ ወይም ሲተረጉሙ፤

ለ/ የክልል መንግሥቱን የሚመለከቱ ስምምነቶች ሲመሠረቱ፣ መሠረታዊ ለውጥ ሲደረግባቸው ወይም ሲቋረጡ፤

ሐ/ በክልሉ መንግሥት እና ከፌዴራል አስተዳደር ውጭ ባሉት አካላት የክልል መንግሥትን የሚመለከቱ የበጀት አስተዳደር ስምምነቶች ሲፈጸሙ፤

መ/ የክልሉ መንግሥት ኃላፊዎች በፋይናንስ አስተዳደር ሥርዓቱ ላይ መሠረታዊ ለውጥ ሊያስከትሉ የሚችሉ ድርጅታዊ ወይም ሌሎች እርምጃዎችን በሥራ ላይ ለማዋል ሲያቅዱ፡፡

፳፬. ጥፋትና ቅጣት

ሀ. ማንኛውም ሰው፡-

፩ በክልሉ ዋና አዲተር በቀጥታ ወይም በአዲተሮቹ ወይም በወኪሎቹ አማካይነት ለምርመራ እንዲቀርብለት የሚጠይቀውን መጻሕፍት፣ መዘክሮች፣ መዝገቦች፣ ሰነዶችና ሌሎች የጽሑፍ ወይም የቃል መረጃዎች ያላቀረበ፣

2 Office of the Auditor General shall immediately be notified up on the following situation:-

A/ when regulations or directives issued in relation to Government budget, Accounting, receipt and payment systems by Federal or Regional Governments.

B/ When regional Government related agreement are established, modified or terminated

C/ upon establishing budget administration related agreement between Federal and regional Governments or with non-Federal or regional related entities.

D/ Plan of majors that could fundamentally alter Present financial management practice by regional Government Authorities.

24. Offences and Penalty

A. any person who:

1.fails to produce or make available books, documents, ledgers, vouchers or any other documentary or oral evidence which the Auditor General directly or through his employees or his representatives requires for auditing; or

፪ ለክልሉ ዋና ኮሚሽነር፣ ለመሥሪያ ቤቱ ወይም ለወኪሎች ሀሳተኛ መሆኑን እያወቀ ሀሳተኛ መረጃ የሰጠ ወይም እውነተኛ መሆኑን ለማመን ምክንያት ሳይኖረው ማናቸውንም መረጃ የሰጠ፤

፫ የክልሉ ዋና ኮሚሽነር ሥራን በሚገባ እንዳይከናወን ያሰናከለ ፣ ጣልቃ የገባ፣ እንዲቋረጥ ያደረገ እና በዚህ አዋጅ ለክልሉ ዋና ኮሚሽነር መስሪያ ቤቱ የተሰጡ ስልጣንና ተግባራትን እንዳይፈጸም ያደረገ፤

፬ ያለበቂ ምክንያት በክልሉ ዋና ኮሚሽነር በቀረቡ ኮሚሽነር ሪፖርቶች በተሰጡ የማሻሻያ አስተያየቶችና ሃሳቦች ላይ በወቅቱ እርምጃ ያልወሰደ፤

፭ በአንቀጽ ፳፩ ንዑስ አንቀጽ ፫ ላይ በተገለጸው የጊዜ ገደብ ውስጥ በኮሚሽነር ሪፖርቶች በተሰጡ የማሻሻያ አስተያየቶችና ሃሳቦች ላይ ለተወሰዱት እርምጃዎች አግባብነት ያለውን ምላሽ ያልሰጠ፤

፮ በዚህ አዋጅ በተደነገገው መሠረት መፈጸም ሲኖርበት ለመፈጸም ፈቃደኛ ሆኖ ያልተገኘ እንደሆነ በሌላ ሕግ የበለጠ የሚያስቀጣ ካልሆነ በስተቀር ከአምስት እስከ ሰባት ዓመት በሚደርስ እሥራት ወይም ከብር ፲ሺ እስከ ብር ፱ሺ (ከአሥር ሺ ብር እስከ ሰላሳ ሺ ብር) የገንዘብ መቀጫ ይቀጣል።

2 gives to the Auditor General, the Auditors of the Office of the Auditor General or its representatives any information which he knows to be false or which he has no reason to believe to be true; or
3 Obstructs the proper carrying out of the functions of the Auditor General fails to take measures, within in a reasonable time from the date of delivery, on recommendations and comments included in the audit report of the Auditor General; or
4. Failed to take timely action on the corrective comments and suggestions made in the audit reports submitted by the Regional Auditor General without sufficient reason;
5 Failed to respond appropriately to the actions taken on the corrective comments and suggestions made in the audit reports within the time limit specified in Article 21, Sub-Article 3;
6. found unwilling to comply with the provisions of this Proclamation, shall be punished with imprisonment for a term of five to seven years or a fine of Birr 10,000 to Birr 30,000.00 (ten thousand Birr to thirty thousand Birr), unless a more severe penalty is provided for by another law.

ለ. ማንኛውም አዲተር፡-

ሀ የሥራ ግዴታውን ለመፈጸም ወይም በኃላፊነቱ ወይም በሥራ ግዴታው ማድረግ የሚገባውን ላለማድረግ ወይም ማድረግ የማይገባውን ለማድረግ ስጦታ፣ ገንዘብ፣ ወይም ሌላ ጥቅም እንዲሰጠው የጠየቀ፣ የተስፋ ቃል የተቀበለ ወይም የቀረበለትን የወሰደ፣

ለ ለሚያደርገው የሂሳብ ምርመራ ተመርማሪው ያቀረበለት ሰነድ ሐሰተኛ መሆኑን እያወቀ እንደትክክለኛ ሰነድ ከያዘለት ወይም ትክክለኛነቱን እያወቀ ሊይዘለት የሚገባውን ሰነድ ሳይቀበለው የቀረ፣

ሐ የክልሉን መንግስት ገንዘብ ያጭበረበረ ወይም ሌላ ሰው እንዲያጭበረብር ሁኔታዎችን በማመቻቸት የተባበረ ወይም ያሴረ፣

መ ተገቢ ያልሆነ ጥቅም ለራሱ ለማግኘት ወይም ለሌላ ሰው ለማስገኘት ወይም ሌላ ሰውን ለመጉዳት በማሰብ፣ በተመርማሪው የቀረቡለትን መጻሕፍት፣ መዘክሮች፣ መዝገቦች፣ ሰነዶችና ሌሎች ማናቸውንም መረጃዎች እንዲጠፉ ያደረገ ወይም ወደ ሐሰት የለወጠ ወይም እንዲለወጡ ያደረገ፣ እንደሆነ በሌላ ሕግ የበለጠ የሚያስቀጣ ካልሆነ በስተቀር ከአምስት እስከ አስር ዓመት በሚደርስ እሥራት እና ከብር ፲ሺ እስከ ብር ፵ሺ (ከአሥር ሺ ብር እስከ አርባ ሺ ብር) የገንዘብ መቀጫ ይቀጣል።

b. any Auditor who:

a) requests, accepts, or accepts a gift, money, or other benefit in order to perform his/her job duties or to refrain from doing what is required or expected of him in accordance with his job duties or responsibilities, or to do what is not required of him,

b) accepts any auditable document as genuine where he knows that it is not or unduly rejects any valuable document submitted to him by the one to be audited; or,

c) defrauds or cooperates with others by creating conducive conditions so that they can defraud or conspires in defrauding money of the regional Government; or

d) with intent to obtain or procure undue advantage for himself or to a third person or to cause a harm on any other person, causes to disappear or falsify or cause to be falsified or forges any books, documents, ledgers, vouchers or any other evidence submitted to him by the one to be audited shall be punished with imprisonment from 5 to 7 years or with a fine or Birr 10,000 to 40, 000 (ten thousand Birr to forty thousand Birr) or with both such fine and imprisonment.

ክፍል ሰባት

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

፳፮ በኤሌክትሮኒክስ ዘዴዎች ስለመጠቀም

መስሪያ ቤቱ በዚህ አዋጅ እና በአዋጁ መሠረት በሚወጣው ደንብ መሰረት አስራፋን ይበልጥ ቀልጣፋ እና ውጤታማ እንዲሆን ለማድረግ የሚያስችሉ የኤሌክትሮኒክ ዘዴዎች በስፋት ጥቅም ላይ እንዲውሉ ያደርጋል።

፳፯ ደንብና መመሪያ የማወጣት ሥልጣን

፩ መስተዳደር ምክር ቤት ለዚህ አዋጅ አፈጻጸም አስፈላጊ የሆነ ደንብ ሊያወጣ ይችላል፤

፪ የክልሉ ዋና አዲተር መሥሪያ ቤት ለዚህ አዋጅ አፈጻጸም የወጣውን ደንብ ማስፈጸሚያ መመሪያዎችን ሊያወጣ ይችላል።

፳፰ የመሽጋገሪያ ድንጋጌ

፩ ቀድሞ በወጡ ሕጎች የተሰጡ ወሳኔዎች፣ አሰራሮች እና በእንጥልጥል ያሉ ጉዳዮች ከዚህ አዋጅ ጋር እስካልተቃረኑ ድረስ በዚህ አዋጅ እውቅና አግኝተው እንደአስፈላጊነቱ ተፈጻሚነታቸው ይቀጥላል።

፪ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ አጠቃላይ ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ በሥራ ላይ ያሉ መመሪያዎች የዚህን አዋጅ ድንጋጌዎች እስካልተቃረኑ እና በፍጥነት እስክተኩ ድረስ ተፈጻሚነታቸው ይቀጥላል።

PART SEVEN

MISCELLANEOUS PROVISIONS

25. Utilization of Electronic Methods

The Office shall, pursuant to this Proclamation and its implementing regulations, promote and ensure the widespread adoption of electronic methodologies to enhance the efficiency and effectiveness of its operations.

26 Power to Issue Regulation and Directives

1 The Executive council may issue regulation for the effective implementation of this proclamation.

2 The Office of the Auditor General of the Region for effective implementation of this proclamation may issue all the necessary directives.

27. Transitional provision

1 Decisions rendered, procedures established, and matters pending under laws previously in force shall remain valid and enforceable under this Proclamation, provided they are not inconsistent with its provisions.

2. Without prejudice to the general provisions of Sub-Article 1 of this Article, existing directives shall continue to apply unless they are inconsistent with the provisions of this Proclamation and are promptly superseded.

፳፮. ተፈጻሚነት የማይኖራቸው ሕጎች

ከዚህ አዋጅ ጋር የሚቃረን ማናቸውም ሕግ ወይም የተለመደ አሠራር በዚህ አዋጅ በተጠቀሱ ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት አይኖራቸውም፤

፳፱. አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ በክልሉ ምክር ቤት ከፀደቀበት ታህሳስ ፳ ቀን ፪ሺ፲፮ ዓ.ም ጀምሮ የጸና ይሆናል።

አርባ ምንጭ ታህሳስ ፳ ቀን ፪ሺ፲፮ ዓ.ም

ጥላሁን ከበደ

የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል መንግስት ርዕሰ መስተዳድር

28. Non-Applicability

Any Laws or customary practice inconsistent with this proclamation is inapplicable regarding matters provided herein.

29. Effective Date

This Proclamation shall enter into force up on December 15, 2023 the date approved by the State council.

Done at Arba minch, On this Day of 15th December , 2023

Tilahun Kebede

Chief Executive of The South Ethiopia Regional State

